



ጽርዕ ነርዶም



ጻድቅስ ከመ በቀልት ይፈራ። መዝ. ፺፩፡፲፪

ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል። መዝ. 91፡12

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራት ጽርዕ ነርዶም ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል
2601 Minnehaha Ave, Minneapolis, MN 55406 Tel: 612-913-7000

የካቲት ፳፻፱ ዓ.ም/ቅጽ፩/ቁጥር ፲

ወርኃዊ ጋዜጣ

February 2017/Volume 1/Issue 10

ዐብይ ያም:-

ዐብይ ያም በመባል ስያሜ ወጥቶለት የሚታወቀው ይኸ ያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዋጅ ደንግጋ ከምትያማቸው አፅዋማት መካከል ለ፺፭ ቀናት ያህል የሚያደርገው ነው። ይኸንን ያም ልዩ የሚያደርገው የቁጥሩ ብዛት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ይልቅ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ምሥጢር ይበልጣል ብለው አበው እንደተናገሩት በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ከአመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነስቶ ያዳነን ወልደ አብ ወልደ ማርያም አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆመው ነው።

በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ፬፡፩-፲፬ አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ከተጠመቀ በኋላ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ በመሄድ ህጂ ቀንና ህጂ ሌሊት እንደ ጠመ በዚያም በዲያብሎስ እንደተፈተነና ዲያብሎስን ድል እንዳደረገው ተዘግቦ ማንበባችን ያም ዲያብሎስን ድል መንሻ መሆኑን እንድናረጋግጥበት ያደርገናል። የመጀመርያው ሰው አዳም በሰይጣን ዲያብሎስ ተፈትኖ የወደቀበትን ፈተና መያም የማይገባው ጌታችን ለእኛ አርአያና ምሳሌ ለመሆን በገዳመ ቆሮንቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ያም ሰይጣንን ድል የነሳበት በመሆኑ እኛም የተለያየ ፈተናን በያም አሸንፈን በረከት የምናገኝበት ያም እንዲሆን በየዓመቱ እንጸመዋለን።

ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ መልእክት ላይ «የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና» የተሰኘውን አምላካዊ ቃል (ሉቃ. ፲፱፡፲) አስፍሮልን ስንመለከት አምላካችን ወድ ምድር መምጣቱ የሰውን ልጅ ከውድቀቱ ሊያነሣው መሆኑን ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ

ሳያስፈልግ በቀላሉ ለመረዳት ያስችለናል። ዲያብሎስም በበኩሉ ባለው የማጥመጃ መሣሪያና የማሰሪያ ሰንሰለት ተጠቅሞ የሰውን ልጅ ከአምላክ አለያይቶ፣ ከተድላው አርቆ፣ ከገነት አውጥቶ፣ የመንግሥተ ሰማያትን መንገድ አዘግቶ እና ዘላለማዊ ሕይወትን አሳጥቶ መኖርን ስለሚፈልገው በተቻለው ሁሉ ይህንን ግብሩን ሲያደላድል ይኖራል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕይወት እንድንደርስ ሳያሸልብ እንደሚጠብቀን ሁሉ ከሳሽ ዲያብሎስም ሳያሸልብ መውደቂያችንን ሲያመቻች ይኖራል።

ያም ማለት ሥጋንና ነፍስን ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ማስገዛት በመሆኑ ያምን በያምን ቁጥር ከእግዚአብሔር በረከትን እናገኛለን፤ ከሰይጣን ምክርና እስራት ነፃ እንወጣለን። የዲያብሎስ ሥራው በህጂ ቀንና በህጂ ሌሊት ያም ሲፈራርስ አይተናልና። አዳምን በመብል ያሳተ የቀደመው እባብ ሰይጣን ዲያብሎስ ዳግም በመብል ፈትኖ ገነት እንደተዘጋች እንድትኖር ቢያልምም ኅልሙ እውን፣ ሙከራው አዎንታዊ፣ ጥረቱ ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቷል። እንዲህ በእንዲህ ያለ ሁኔታ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በያም ድል ማድረግን ለእኛ ካስተማረን እኛም በዚህ በዐብይ ያም የለመንነውና የጠየቅነው ነገር ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር እንዲከናወንና ያምን ገንዘባችን እናድርግ።

በዐብይ ያም ውስጥ ያሉት ስምንት ሳምንታት ዘወረደ፣ ቅድስት፣ ምኩራብ፣ መፃኅብ፣ ደብረዘይት፣ ገብርኤር፣ ኒቆላዎስና ሆሣዕና የሚል የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው ሲሆን በተከታዩ ገጽ የሦስቱን ሳምንታት ስያሜ እና ትምህርት በአጭሩ እናቀርባለን።

በአቶ አብርሃም ሰሎሞን

ማጣቀሻ	
ዝርዝር	ገጽ
1. ዐብይ ያም	1
2. ሦስቱ የዐብይ ያም ሳምንታት	2
3. እግዚአ መሐረን ክርስቶስ	3
4. ጥያቄና መልስ	4
5. ቅድስት ኤልሳቤጥ	5
6. ቅዱስ ዮሐንስ	6
7. የቤተሰብ ዓምድ	7
8. በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች	8

አዘጋጅች
 ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ
 ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ
 ወ/ሮ ሰብላወንጌል ደምሴ
 ወ/ት ዘመናይ በጋሻው
 አቶ አብርሃም ሰሎሞን

አርታኢያን
 መልአክ አርያም ቆሞስ አባ
 ኃይለሚካኤል ሙላት
 ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ

ዲዛይን
 አቶ ውበሽት አየለ
 ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ
 ዶ/ር ኤልያስ አያና

በቤተ ክርስቲያናችን ድረ ገጽ ላይ ጋዜጣችንን ለማንበብ:- www.minnesotaselassie.org/newsletter/
 አስተያየት ለመስጠት ወይም ጥያቄ ካለዎት ኢሜላችን (email) :- newsletter@minnesotaselassie.org

፩ኛ ሳምንት ዘወረደ/

በዚህ ዕለት ነቢያት የሰበኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ስለ መውረዱና የማዳን ሥራው ስለመጀመሩ ይሰበካል። ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልዕክቱ ምዕራፍ ፫፡፰ ላይ «የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ» እንዳለው ጠፍቶ የነበረውን ሰው ወደ ቀደመ ክብሩ በእንዴት ያለ ሁኔታ እንደተመለሰ በሰፊው ይነገራል። አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ «የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና» (ሉቃ. ፲፱፡፲) በማለት የተናገረው ቃል በትምህርትና በዝማሬ ይነሣል። የሰው ልጆችም ፈቃድ እግዚአብሔርን ለመፈጸም በትኅትናና በፈሪሃ እግዚአብሔር መኖር እንደሚገባን ከቅዱስ ዳዊት ቃል የመዝሙሩ ምስባክ ይደመጣል። እግዚአብሔር በፍርሐት እንድንገዛለትና እንድናከብረው ይሻልና የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛን በማስተዋል መኖር እንደሚገባን ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ልዑል እግዚአብሔር በነቢዩ በሚልክያስ አድሮ «ልጅ አባቱን፣ ባሪያም ጌታውን ያከብራል፤ እኔስ አባት ከሆንሁ ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንሁ መፈራቴ ወዴት አለ? (ሚልክያስ ፩፡፮) ብሎ እንዳስተማረን

በዚህ በመጀመርያው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፡-

በግዕዝ፡- ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሐት
ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ
አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመአዕ እግዚአብሔር

በአማርኛ፡- ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣
በረዓድም ደስ ይበላችሁ
ተግሣጹን ተቀበሉ ጌታ እንዳይቁጣ። (መዝ. ፪፡፲፩-፲፪)

፪ኛ ሳምንት ቅድስት/

ይኸ ሳምንት ቅድስት ተብሎ በመጠራት የሚታወቅ ሲሆን ከቅድስት ሰኞ ጀምሮ የመ ኢየሱስ በመባልም ይጠራል። በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዝማሬውም ሆነ ምስባኩ እንዲሁም ወንጌሉ ስለ እግዚአብሔር ቅድስና ይናገራል። የእግዚአብሔር ምሕረትና የሰንበት ቅድስናም በሰፊው ይጠቀሳል። በዚች በተቀደሰች ሰንበተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰውን ልጆች የነፍስ ዕረፍት ሰጥቷቸዋልና ሰው ከባርነት ነፃ ወጥቶ በቅድስና መኖር መጀመሩ ይሰበክበታል። በተጨማሪም ሰው ሁሉ በቅድስና መንገድ በመመላለስ የክብሩ ባለቤት የመንግሥቱ ወራሽ እንዲሆን እግዚአብሔር እኔ ቅዱሳን ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ በማለት ስለማስተማሩ ሰፊ ትምህርት ይሰጥበታል። ለእግዚአብሔር ቅድስና የባሕርይ ገንዘቡ ነውና በአፈ መላእክት የሚጠራውና የሚቀደሰው በልሳነ ሰብእም (በሰዎች አንደበት) «ይትቀደስ ስምክ» (ስምህ ይቀደስ) እየተባለ የሚጠራው ስሙ ለዘላለም ቅዱስ ነው።

በዚህ በሁለተኛው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፡-

በግዕዝ፡- እግዚአብሔርስ ሰማያተ ገብረ
አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ
ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ

በአማርኛ፡- እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ።
ምስጋናና ውበት በፊቱ ነው።
ቅዱስነትና ግርማ በመቅደሱ ውስጥ ናቸው። (መዝ. ፺፭(፺፮) ፭

፫ኛ ሳምንት ምኩራብ/

አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ እየገባ የወንጌልን ትምህርት እንዳስተማረ፤ ብዙ ድውያንን እንደፈወሰ፤ የሰንበት ጌታ እንደሆነ፤ የአባቱ ቤት የጸሎት ቤት እንጂ የንግድ ቦታ አይደለም በማለት በቤተ መቅደሱ አካባቢ የሚነግዱ ነጋዴዎችን ስለ መገሰጹ ትምህርት ይሰጥበታል። በተለይም ለታሰሩት መፈታትን፤ ለሞቱት ሕይወትን፤ ለተጠቁት ነፃነትን፤ በፍርድ ላሉ ሁሉ ምሕረትን ስለማስተማሩ፤ የሰሙትም በትምህርቱ ስለመገረማቸው ይገለጻል። ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስም ይኸን ድንቅ ትምህርት በአንክሮ እንዲህ ሲል ተናግሮታል፡- ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ፣ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ፣ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ፣ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር። (ማቴ ፱፡፲፭)

በዚህ በሦስተኛው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፡-

በግዕዝ፡- እስመ ቅንዓተ ቤተክ በልዓኒ
ትዕይርቶሙ ለእለ ይትኤየሩከ ወድቀ ላዕሌየ
ወቀጻዕከዋ በጾም ለነፍስየ

በአማርኛ፡- የቤትህ ቅንዓት በልታኛለችና፣
የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቆአልና።
ነፍሴን በጾም አስመረርሁአት፣ ለስድብም ሆነብኝ። መዝ. ፳፰፡፱

በአቶ አበጀ ሀደሮ

እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ፡-

ጸሎት፤ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት፤ ምህረት እና ቸርነቱን የሚላምንበት፤ የሚማለድበት እና የሚማግግንበት እንዲሁም እግዚአብሔር የሰውን ልመና ተቀብሎ ፈቃዱን የሚፈጽምበት ረቂቅ ምስጢር ነው። የጸሎት መሠረቱ “ዕሹ ታገኛላችሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ደጁን ምቱ ይከፈትላችኋል” (ማቴ. ፯፡፯) የሚለው የጌታችን ትምህርት ነው።

በቤተ ክርስቲያናችን ከሚጸለዩ ጸሎቶች የሚዘወተረው አጭር ጸሎት “እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ፤ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን” የሚለው ሲሆን ካህኑ ሲናዘዙ አሥራ ሁለት ጊዜ “እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ” ካዘዙ በኋላ “በእንተ ማርያም ሙሐረን ክርስቶስ፤ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለህ ማረን” በሉ ይሉናል። አባቶች እንደሚያስተምሩን ይህ ጸሎት ፍጹም ኃይል ያለውና ከጽድቅ ጎዳና ሊያወጡን የሚረወጡ አጋንንትን የምንመክትበት ጋሻችን ነው። ስንጸልይም በዘልማድ የሚሆን ማኅብብሩ ሳይሆን ሕዋሳትን በመሰብሰብ በሰቂል ሕሊና በነቂሐ ልቡና መሆን አለበት። ልባችን ከአፋችን፣ አፋችን ከልባችን እንድንሳይሆን፣ ከመንፈስ የተራቆተ ስሜት የማይሰጥ ትርጉም የለሽ ዝብዘባ እንዳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል።

የእግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ ጸሎት በቤተ ክርስቲያን የሚዘወተርበት እና በተለይ ገዳማውያን አባቶችና እናቶች በስፋት የሚጠቀሙበት አራት ዋና ምክንያቶች አሉ፡-

- ፩. ሁሉም ሰዉ ሊያስታወሰዉ የሚችል ቀላል ጸሎት መሆኑ፤
- ፪. የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጥራት መንፈሳዊ ኃይል እና ፍጹም ደስታ የምናገኝበት መሆኑ፤
- ፫. ሐሳባችንን በመሰብሰብ ደጋግመን ልንጸልየዉ ስለምንችል ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል። ፩ኛ ተሰ ፩፡፲፭- ፲፯ እንደሚለዉ “ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ አመሰግኑ፤ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና”።
- ፬. ሙሉ ጸሎት መሆኑ።

“እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ” እንደምን ሙሉ ጸሎት ሆነ ቢሉ ወንጌልን በአጭሩ የያዘ በመሆኑ ነው። በጣም አጭር በሆነ ዐረፍተ ነገር ሁለቱን አእማደ ምሥጢራት ይዟል፤ ምሥጢረ ሥጋዌ እና ምሥጢረ ሥላሴን! በመጀመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአ በማለት ጌታችን እና ገዥ አምላክ መሆኑን ፤ ክርስቶስ ስንልም መሲሐ፡ ሥጋን የተዋሐደ መንግሥቱ የማይልፍ እውነተኛ ንጉሥ እና አምላክ ብሎ መመስከር ይህ ነገር ክርስቶስ ነው።

በሌላ መልኩ የጌታ ወዳጅ ወንጌላዊው ዮሐንስ “ወልድን የሚከድ ሁሉ አብ እንኳ የለውም፤ በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው” እንዳለ (ጆኛ ዮሐ. ፪፡፳፫) ፤ ቅዱስ ጳውሎስም “በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳ እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ” እንዳለ የአብም የመንፈስ ቅዱስም ነገር አለበት (ጆኛ ቆሮ. ፲፪፡፫)። “ሙሐረን” ስንልም የእግዚአብሔርን ክብር ከመመስከር ጋራ ንስሐ፣ ጎዘን፣ ራሱን ማዋረድ፣ ኅጢአተኝነትን ማመናችንን የሚያመለክት ነው። በመሆኑም “እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ” እያልን ስንጸልይ በደላንነታችንን አምነን በተሰበረ ልብ መሆን አለበት። ይህን ተረድቶ የሚጸለይ ጸሎት እግዚአብሔር

የሚቀበለው እውነተኛ ጸሎት ይሆናል፤ ኅጢአትን መደምሰስ የሚችል ይቅር ባይ አምላክም ምህረት ያደርግልናል። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ እንዳመለከተን፡- “የእግዚአብሔር መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም” (መዝ. ፶፫፡፩)።

ጌታችንም በወንጌል ትክክለኛ የጸሎት ስልት ምን እንደ ሆነ በፈሪሳዊና በቀራጭ ምሳሌ አስተምሯል። “ጸድቃን እንደ ሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎቹን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው። ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ። አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ። ፈሪሳዊም ቆሞ በልቡ ይህን ሲጸልይ፡- እግዚአብሔር ሆይ፣ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ፣ ቀማኞችና ዓመፀኞች አመንዝሮችም፣ ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንሁ አመሰግንሃለሁ፤ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እመጣለሁ። ከማገኘውም ሁሉ አሥራት አወጣለሁ አለ። ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሣ እንኳ አልወደደም። ነገር ግን አምላክ ሆይ፣ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር። እላችኋለሁ። ከዚያ ይልቅ ይህ ጸድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና። ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል” (ሉቃ. ፲፰፡፱-፲፬)። “እግዚአ ሙሐረን ክርስቶስ” የሚለው ጸሎትም በቀራጩ የልብ ትሕትና ምሳሌነት የተዘጋጀ ፍፁም ንስሐዊ ጸሎት ነው።

በቤተ ክርስቲያናችን የብዙዎች ጸሎት ከእግዚአብሔር ምላሽ እንዳገኘ በየምንቱ እሁድ በአዉደ ምህረት ይነገረናል። ዘወትር ከቅዳሴ በኋላ የዕለቱን መርሐ ግብር ስንጀምር ከሚተላለፉ መለዕክቶች ዋነኛው እገሌ የሚባሉ ምዕመን “ጸሎቱ ደረሰልመናዬ ተሰማ እግዚአብሔርን አመሰግኑልኝ” ብለዋል ካሉ በኋላ ካህኑ በቤተ ክርስቲያን የተገኘውን ሕዝብ እንዲህ ሲሉ ይጠይቃሉ፡-

“እርሳቸውን የሰማ አምላክ የእናንተንም ጸሎት ይስማ፤ ሴቶች በዕልልታ ወንዶች በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመሰግኑላቸው” ይላሉ። ዘወትር ይህንን መልዕክት ስንሰማ ልናስተውል የሚገባን ብዙ ምዕመናን ጸሎታቸውን በሰቂል ኅሊና በአንቃዕድዎ ማለትም ዐይንን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት እና ሳያቋርጡ ዘወትር በትጋት እንደሆነ ነው። ከእነዚህ ሰዎች የምስክርነት ቃል የምንረዳዉ ጸሎታችን ከንቱ ጩኸት አለመኾኑን እና ጊዜያችንም በከንቱ አለመጥፈቱን ነው።

ቤተ ክርስቲያናችን እንደምታስተምረው ጸሎታችን ተሰሚ ልመናችንም ተፈጻሚ የሚሆነው ሰውነታችንን ከበደል ልቡናችንን ከቂም ከበቀል እንዲሁም ከተንኮል ንጹሕ አድርገን ስንጸልይ ነው። ለዚህም የተጣላነውን ታርቀን፣ የበደልነውን ክስን፣ የቀማነውን መልሰን መገኘት እንዳለብን ዘወትር ይነገረናል።

ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ (ዮሐንስ ፲፭፡፯) “በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል” ይላል። ከዚህ የምንማረዉ ጌታን መታዘዝ ለጸሎታችን መመለስ ወሳኝ መሆኑን ነው። ከዚያም ነፍ ዮሐንስ ፫፡፳፪ እንደሚለው ትዕዛዙን የምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያስኘውን ስናደርግ የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እንደምናገኝ በግልጽ ያስረዳናል። በአጠቃላይ ለእግዚአብሔር ቃል ብንታዘዝ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። ዓመጸኞች ከሆንን ግን ጸሎታችን አይሰማም። አለመታዘዝ በደል ነው፤ በደል ደግሞ ጸሎት እንዳይመለስ እንቅፋት ይሆናል።

የሰሙ ቀዳሽ የክብር ወራሽ ለመሆን በኃጢአት ያደፈውን ሰውነታችንን በንስሐ አጥብን በንጽሕና እና በቅድስና በፊቱ ቆመን የምንጸልይ ያድርገን! አሜን!

በዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ

ከብሉይ ኪዳን እና ከሐዲስ ኪዳን ተውጣጥተው የቀረቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎች ናቸውና እያንዳንዱን ጥያቄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በማስተያየት ለመመለስ እንሞክር።

፩) “እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል።” በማለት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ማነው?

- ሀ) ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
- ለ) ወንጌላዊው ዮሐንስ
- ሐ) ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ
- መ) መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ

፪) የአብርሃም ስም አብራም፤ የሣራ ስም ሦራ፤ የቅዱስ ጳውሎስ ስም ሳውል ተብሎ እንደሚታወቀው ሁሉ የቅዱስ ጴጥሮስ ስም ማን በመባል ይታወቅ ነበር?

- ሀ) ኬፋ
- ለ) ዴማስ
- ሐ) ስምዖን
- መ) ዲዲሞስ

፫) “ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ በታች ሳለህ አየሁህ” በማለት ጌታ ያናገረው ማንን ነው?

- ሀ) እንድርያስን
- ለ) ዘብዴዎስን
- ሐ) ያዕቆብን
- መ) ናትናኤልን

፬) ጌታ ሆይ መቅጃ የለህም ጉድጓዱም ጥልቅ ነው፤ እንግዲህ የሕይወት ውኃ ከወዴት ታገኛለህ? በማለት ጌታን ያነጋገራቸው ሴት ማን ነች?

- ሀ) ራሔል
- ለ) የማርቆስ እናት ማርያም
- ሐ) መግደላዊት ማርያም
- መ) ሳምራዊቷ

፭) ከሠላሳ ስምንት ዓመት ጀምሮ ታምሞ የነበረው ሰው የተፈወሰው ቤተ ሳይዳ በመባል በምትታወቀው መጠመቂያ ተጠምቆ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት?

፮) ጌታ በአምስት የገብስ እንጀራና በሁለት ዓሣ አምስት ሺህ ሰዎችን በመገበበት ወቅት “እያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳ እንዲቀበሉ የሁለት መቶ ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም” በማለት ጌታን ያናገረው ማነው?

- ሀ) ፊልጶስ
- ለ) ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ
- ሐ) ናትናኤል
- መ) ስምዖን ጴጥሮስ

፯) በትንሣኤ ሙታን የማያምኑት እነማን ናቸው?

- ሀ) ፈሪሳውያን
- ለ) ሰዱቃውያን
- ሐ) ቆሮንቶሳውያን
- መ) ሁሉም

፰) ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መሬት እንትፍ ብሎ በምራቁም ጭቃ አድርጎ በጭቃው የዕውሩን ዓይኖች ቀብቶ ሂድና ታጠብ ብሎ የላከው ከየትኛው መጠመቂያ ነው?

- ሀ) በቤተ ሳይዳ
- ለ) በዮርዳኖስ
- ሐ) በስሊሆም
- መ) በገሊላ

፱) አልዓዛርን ከእንቅልፉ ላስነሣው እሄዳለሁ በማለት ጌታ ወደ ቢታንያ ለመሄድ ሲነሣ ይገድሉታል በማለት አስቦ ደቀ መዛሙርቱን “ከእርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ እንሂድ” በማለት የተናገረው ማነው?

- ሀ) ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ
- ለ) ስምዖን የተባለው ጴጥሮስ
- ሐ) የቀሬናው ስምዖን
- መ) የአስቆሮቱ ይሁዳ

፲) “አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ” ያለው አረጋዊው ስምዖን “በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል” ብሎ የተናገራት ማንን ነው?

- ሀ) ቅድስት ኤልሳቤጥን
- ለ) ቅድስት ሐናን
- ሐ) ቅድስት ድንግል ማርያምን
- መ) መግደላዊት ማርያምን

፲፩) ከአሥራ-ሁለቱ ሐዋርያት መካከል አንደኛው ሉቃስ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት?

፲፪) “እነሆ ድንግል ትፀንሳለች፤ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፤ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች።” በማለት ትንቢት የተናገረው ነቢዩ ኤርምያስ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት?

፲፫) ቁራዎች ጠዋትና ማታ እንጀራና ሥጋ ያመጡለት የነበረውና በሰራጥታ ምድር አንዲት ሴት ትመግበው የነበረው ነቢይ ማን ነው?

- ሀ) አብርሃም
- ለ) ሙሴ
- ሐ) ኤልያስ
- መ) ያዕቆብ

ቅድስት ኤልሳቤጥ

"ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላክሎ ኤልሳቤጥ"
 ...በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት...
 ሉቃ. ፩፥፵፩

የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እናት የከበረች ቅድስት ኤልሳቤጥ ትውልዷ ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገን ሲሆን የእናቷ ስም ሶፍያ ነው እርሷም ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገን ለሆነ ለማጣት ልጁ ናት በዝምድና አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእናቷ እህት ልጅ ናት። ይኸውም ማጣት ሶስት ልጆችን ወልዷልና የታላቁቱም ስም ማርያም ነው። እርሷም ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ እመቤታችንን ያገለገለች ሰሎሜን ወለደች፤ ሁለተኛዋም ሶፍያ ናት እርሷም የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን እናት ይህቺን ኤልሳቤጥን ወለደች፤ ሥስተኛዋና የታናሺቱም ስም ሐና ነው። እርሷም የከበረች ቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያምን ወለደችት በዚህ መሠረት ቅድስት ሰሎሜ፣ ቅድስት ኤልሳቤጥና፣ ቅድስት ድንግል ማርያም የእኅትማማች ልጆች ናቸው።

ቅድስት ኤልሳቤጥ ዕድሜዋ ለአቅመ ሄዋን በደረሰ ጊዜ በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ወገን የበራክዩ ልጅ ለሆነው ለካህኑ ዘካርያስ አጋቧት። የከበረ ቅዱስ ወንጌልም ስለ እነርሱ እንዲህ ብሏል፡- "ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ" ሉቃ. ፩፥፮ እርሷም የካህኑ የዘካርያስ ሚስት ናትና ክብሯ ከፍ ያለ ነበር። ይሁን እንጂ "ኤልሳቤጥም መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም" ሉቃ. ፩፥፯ በዚህም ዘወትር ወደ እግዚአብሔር የሚለምኑና የሚማልዱ ሆኑ፤ አርጅተውም የመውለጃቸው ዘመን በአለፈ ጊዜ ፍፁም መታገሳቸውን የተመለከተውና፣ የዘወትር ጸሎታቸውንና፣ ልመናቸውን የሰማ እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ዘካርያስ ልኮ ጸሎታቸው፣ ልመናቸው እንደ ተሰማ ስለ ዮሐንስ መወለድና ከእርሱ ስለሚሆነው አስረዳው። ሉቃ. ፩፥ ፳-፲፰

የኤልሳቤጥም ማኅፀን የእውነትና የጽድቅ ማደሪያ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ለዮሐንስ መጥምቅ ንጹሕ የወርቅ ሳጥን አደረጋት። ቅድስት ኤልሳቤጥም በእርጅናዋ ወራት መጥምቁ ዮሐንስን ፀንሳ ወለደችው ከሰዎችም የሚደርስባት ሽሙጥ ተወግዶ እጅግ ደስ አላት ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በቤተ መቅደስ ለካህኑ ዘካርያስ የነገረውን የልጁን ስም በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስለአወቀች ስሙ ዮሐንስ ይባል አለች። ዮሐንስ መጥምቅን ከመውለዱ በፊትም ሆነ ከወለደችም በኋላ ሌላ ከመውለድም ሆነ ከመፀነስ የኤልሳቤጥ ማኅፀን የተጠበቀች ሆነች።

እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ወደ ዘካርያስ ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን በተሳለመቻት ጊዜ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ህፃኑም በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ እርሷም በታላቅ ቃል ጮኻ እንዲህ አለች "ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፤ የማኅፀንሽም ፍሬ ቡናክ ነው፤ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጧ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ.....ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት" ሉቃ...፩፥ ፴፱-፵፯ በማለት በትህትና ተናግራለች።

ከዚህም በኋላ ጌታችንን ተወልዶ አየችው በአምላክነቱም አመነች የሚያምኑበትም በመዳናቸው ደስ አላት ዕድሜዋንም በፈጸመች ጊዜ የሄሮድስ ጭፍሮች ልጁ ዮሐንስ መጥምቅን እንዳይገድሉባት ይዛ በሄደችበት /በተሸሸገችበት/ በረሃ ውስጥ ሳለች በዚህ በየካቲት ወር በ፲፯ተኛው ቀን አረፈች።

ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይሁን! እኛንም በቅድስት ኤልሳቤጥ ጸሎት ይማረን!
 በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን!
 ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ
 ምንጭ፡- መጽሐፈ ስንከሳር

ዕለት/ቀን	Day/Date	ስያሜ
ቅዳሜ/አሁድ፡ መጋቢት 16/17	Saturday/Sunday March 25/26	Spiritual Assembly in English
ቅዳሜ/አሁድ፡ መጋቢት 23/24	Saturday/Sunday April 1/2	መድኃኔዓለም ንግሥ
ቅዳሜ/አሁድ፡ ሚያዝያ 1/2	Saturday/Sunday April 8/9	የበገና ምሽት
አሁድ፡ ሚያዝያ 1	Sunday, April 9	ሆሣዕና
ዓርብ፡ ሚያዝያ 6	Friday, April 14	ሥቅለት
አሁድ፡ ሚያዝያ 8	Sunday, April 16	ትንሣኤ
አሁድ፡ ግንቦት 27	Sunday, June 4	ጳራቅሊጦስ

ሰማዕቱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ብሥራት የተወለደው ዮሐንስ እጅግ አስገራሚ የሆነ ድንቅ ድንቅ ነገር የተከሰተበት አወላለድ በመወለዱ ለቤተሰቡና ለአካባቢው እንግዳ ምሥጢር ነበር። ሕፃኑ እስከሚወለድ ድረስ ዲዳ ትሆናለህ ተብሎ በመልአኩ አንደበት የተነገረለት ካህኑ ዘካርያስ ሕፃኑ ሲወለድ አንደበቱ ተፈትቶ መናገሩ ብቻ ሳይሆን ስለተወለደው ሕፃን የተናገረው ትንቢት ጊዜውን የተለየ ያደርገዋል። ካህኑ ዘካርያስ ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ድንቅ ቃል ከቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይነበባል፡-

◆ «ደግሞም አንተ ሕፃን ሆይ፤ የልዑል ነቢይ ትባላለህ፤ መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህ፤ እንደዚህም የኃጢአታቸው ስርየት የሆነውን የመዳን እውቀት ለሕዝቡ ትሰጣለህ፤ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጉብኝበት በአምላካችን ምሕረትና ርኅራኄ ምክንያት ነው፤ ብርሃኑም በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል እግርቻችንንም በሰላም መንገድ ያቀናል። ሕፃኑም አደገ በመንፈስም ጠነከረ፤ ለእስራኤልም እስከ ታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ።» (ሉቃ ፩፣ ፸፮-፹)

የቅዱስ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊነት በቅዱስ ገብርኤልና በአባቱ በዘካርያስ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ነቢያትም ትንቢት የተነገረለት ነበር፡- መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት እየሰበከና የእግዚአብሔርን ቃሉ በሙላት እየተናገረ በመምጣቱ ብዙዎች ቃሉን እየሰሙ ከእርሱ ዘንድ ይጠመቁ ነበር። በትምህርቱም ፊት ለፊት ተናጋሪ ስለነበር በዚያ ዘመን ነግሦ የነበረው ኄሮድስ የወንድሙን ሚስት አግብቶ ነበርና «የወንድምህን የፊልጶስን ሚስት ማግባት አይገባህም» (ማቴ ፲፬፣፬) እያለ በድፍረት ይገሰጸው ነበር። ሄሮድስም የተነገረው ቃል እውነት እንደሆነ ቢረዳም ሥልጣኑን ተጠቅሞ ወደ እስር ቤት አስገባው።

ምንም እንኳን ኄሮድስ ሊገድለው ቢፈልግም ሕዝቡን በመፍራት ሳይገድለው ቀርቶ ወደ ወህኒ ቤት አስወስዶ አሳሰረው። ከእስር ያለፈም ቅጣት ለመቅጣት በመመኘት ሊገድለው ይፈልግ ነበር። ንጉሥ ሄሮድስ አስቀድሞም ሊገድለው ይፈልግ ነበርና ሁኔታው ተመቻችቶለት ልደቱን ባከበረበት ወቅት ወለተ ሄሮድያዳ በዘፈን ስታስደስተው የምትለምነውን ሁሉ እንዲሰጣት በመሐላ ተስፋ አደረገላት። እርስዋም እንዲሁ ትናደድበትና አጋጣሚ ስትጠብቅለት በነበረችው በእናትዋ ተመክራ የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ በዚህ በወጭት ስጠኝ አለችው። ንጉሡም ስለ መሐላው ከእርሱም ጋር ተቀምጠው ስላሉት ሰዎች እንዲሰጡአት አዘዘ፤ ልኮም የዮሐንስን ራስ በወህኒ አስቆረጠው። ራሱንም በወጭት አምጥተው ለብላቴናይቱ ሰጡአት፤ ወደ እናትዋም ወሰደችው። (ማቴ ፲፬፣፯-፲፩)

ኄሮድስ የከበረች የቅዱስ ዮሐንስን አንገት በትእዛዙ በወህኒ ቤት አስቆረጦ አምጥቶ ለወለተ ሄሮድያዳ ሰጣት። እውነት በመናገርና በመስበክ የሚታወቀውን ታላቁን የእግዚአብሔርን አገልጋይ አንገት ከክቡር ሰውነቱ ለይተው ቢጥሉትም የዮሐንስ አንገት በእግዚአብሔር ድንቅ ተአምር ማስተማርዋን ቀጠለች። የካቲት ፴ ቀን የሚነበበው ስንክሳር እንደሚያስረዳን በኑሯቸው ደሃ በሃይማኖታቸው ግን ሀብታም የሆኑ ሁለት ነጋዴዎች አርባ ምን ለመምዘ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጡ ባደሩበት ቤት ቅዱስ ዮሐንስ በሕልም ተገልጦላቸው አንገቱ ከተቀበረችበት ቦታ ተገኝታለች።

ለብዙ ዘመናት የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገለጥ ሰዎች በከፋት እየተነሣሡ እውነትን ሲቀብሩ ኖረዋል። የክብርን ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስን አይሁድ ያሸነፉ መስፈሪቸው ቢቀብሩት በሦስተኛው ቀን የሙታን በኩር ሆኖ ተነሣ። ጌታችን የተሰቀለበትን ግማድ መስቀል የዓለም ጥራጊ መጣያ አድርገው ቢቀብሩት ዘመን ተቆጥሮለት ወጣ። ይኸን ድንቅ ሥራ በየዘመኑ የሚያሳየን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።

የመስከረም ሁለት ስንክሳር «በዚያችም ቀን የቅዱስ ዮሐንስ ራስ ከሄሮድያዳ ከእጅቿ ላይ ወደ አየር ስለ በረረች ታላቅ ድንጋጼ ሆነ። ደግሞም ኄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም» እያለች በመጮህ ዘልፋዋለች።

የየካቲት ሠላሳ ስንክሳር ደግሞ እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ጠቅሶ የሚከተለውን ይጨምራል። «ሄሮድስ በአዘዘ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ በእሥር ቤት ሳለ ራሱን በሰይፍ ቆርጠው በጻህል አድርገው ወደ ሄሮድስ አመጡለት። እርሱም ለሄሮድያዳ ልጅ ሰጣት እርሷም ለእናቷ ወስዳ ሰጠች። ይህችም የረከሰች አመንዝራ ቤት ልትዳስሳት በወደደች ጊዜ በወጭቱ ውስጥ ጠጉርዋ ተዘርግቶ ወደ አየር በረረች በአየርም ሆና የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም እያለች አስራ አምስት ዓመት ኖራ በአረቢያ ምድር አርፋ በዚያ ተቀበረች። ከብዙ ዘመናት በኋላ ያ ቦታ የነጋድያን ማደሪያ ሆነ።

በእግዚአብሔርም ፈቃድ ሁለት አማንያን ነጋዴዎች ወደዚያ ቦታ ደርሰው አደሩ። ቅዱስ ዮሐንስም በህልም ገለጠላቸውና የከበረች ራሱን ያወጡ ዘንድ አዘዛቸው። እነርሱም አወጡአት። ከእርሳቸውም ጋር ወደ ቤታቸው ወስደው ታላቅ ክብርን አከበሩዋት። ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይሁን እኛንም መለኮትን በአጠመቀ በከበረው በቅዱስ ዮሐንስ ጸሎት ይማረን ይታደገን። ልዩ የሆነች በረከቱም ከእኛ ጋር እስከ ዘላለሙ ትሁን፤ አሜን።

በሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ

የወላጆች ትምህርት

ወላጅነትና ልጅ ማሳደግ ከሁሉም የበለጠ የረጅም ጊዜ ሥራ መሆኑን ብዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ብዙ ወላጆችም እራሳቸው እንዳደጉበት እንደ ባሕላቸውና እንደ ጓደኞቻቸው እንደሚያሳድጉም ይታወቃል። ምንም ዓይነት ዕርዳታ ምክርና ትምህርት አያገኙም፤ እንዳለም አያውቁም። የምንኖርበት አገርም እንዲሁ የተለያዩ ዓይነት ባሕልና ልጅ አስተዳደግ ያለው ነው። ብዙ ወላጆችም ልጆቻቸው በጤንነትና ደስተኞች ሆነው እንዲያድጉ ምክሮችንና ትምህርቶችን ይፈልጋሉ፤ ያገኛሉም። የእኛ ቤተ ክርስቲያንም ለአባላቶቻችን እንዲሁ የልጅ አስተዳደግ መርሐ ግብር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ 10:00 A.M.—12:00 P.M. ድረስ አዘጋጅታ ላለፉት ስምንት ወራት ብዙ ወላጆች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። በዙሀ አጋጣሚም ይኸን መርሐ ግብር የማይውቁ ወላጆች በተቻለ መጠን እንዲሳተፉም ጥሪዋን ታቀርባለች።

የወላጆች ትምህርት የልጅ ማሳደግ ሥራቸውን በብዙ ሁኔታ ይረዳል።

- ፩ኛ- ልጆቻቸው ጤነኛና ደስተኛ ሆነው እንዲያድጉ
- ፪ኛ- ልጆቻቸው በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ እንዴት መርዳትና ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዲያውቁ
- ፫ኛ- ልጆቻቸው ከመጥፎ ፀባይ ርቀው በራሳቸው የሚከሩና የሚተማመኑ እንዲሆኑ

፬ኛ- ልጆች እንዴት በሁለት ባሕል (በአሜሪካዊነትና በኢትዮጵያዊነት) ማደግ እንደሚችሉና የዚህንም ጥቅም ማወቅን ይማራሉ።


፭ኛ- ዘመኑ የሚያመጣቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች በልጆችና ቤተሰቦች መካከል የሚያመጣውን ጥቅምና ጉዳት ይማራሉ

፮ኛ- የተለያዩ ወላጆች በየግል የሚገጥማቸውን ልምዶች በማምጣት ይነጋገሩበታል

፯ኛ- የታወቁ የወላጆች ትምህርትና የአስተዳደግ መመሪያዎች መርሐ ግብርን በመጠቀም ትምህርት ይሰጣል

እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ ያህል ለምሳሌነት የቀረቡ ናቸው እንጂ ከዚህ የበለጠ ሌሎች ሁኔታዎችም እንዳሉ ከተሳታፊዎቹ ለውጥ ማስተዋል ይቻላል። ሕፃናት ልጆቻችንም ሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከተለያዩ ባሕልና ወገን ከመጡ ልጆች ጋር በመኖራቸው ለብዙ ነገር የተጋለጡ ናቸው። የሚያድጉትም ከቲቪና ከኢንተርኔት እንዲሁም ከጓደኞቻቸው በየደቂቃው እየሰሙና እያነበቡ ነው የሚያሳልፉት። ይኸ ሁሉ በትምህርታቸው፣ በፀባያቸው፣ በቤተሰባቸውና በሥነ ልቦናቸው ላይ ተፅእኖ ያደርጋል። በመሆኑም የቤተሰብና የወላጅ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል። የወላጆች ትምህርት ይኸን የመሳሰሉትን ወቅታዊና አስፈላጊ የወላጆች መማማር ስለሚያደርግ ጠቃሚነቱን ከወዲሁ በመረዳት ወላጆች በሙሉ መጥታችሁ አብረን እንድንማማርና ከልምዳችሁም እንድታካፍሉን እንጠይቃለን።

በአቶ ፀጋዬ ሺበሺ



ቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥ

- ◇ ዓመቱን በሙሉ ኪዳን ይደርሳል (6:00 A.M)
- ◇ ዘወትር እሑድ ቅዳሴ ይቀደሳል
- ◇ በሥላሴ፣ በመድኃኔዓለም፣ በማርያም፣ በሚካኤል እና በዮሐንስ ወርቃዊ በዓላት ይቀደሳል (የክርስትና ማንሳት አገልግሎት ይሰጣል)
- ◇ ጥርና ሐምሌ ሥላሴ፣ ጥቅምት እና መጋቢት መድኃኔዓለም፣ ኅዳር እና ሰኔ ሚካኤል፣ ሰኔና መስከረም ዮሐንስ ይነግሣል
- ◇ በጾመ ፍልሰታ የሱባኤ ወቅት ሰዓታት ይቆማል፣ ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ይተረጎማል፣ ቅዳሴ እና የሰርክ ጸሎት ይደርሳል
- ◇ በአዲስ ዓመት (በዘመን መለወጫ)፣ በልደት በትንሣኤ እና በቤተ ክርስቲያናችን ባሏት ተጨማሪ ዐበይት በዓላት የተለያዩ መርሐ-ግብሮች ይከናወናሉ።
- ◇ በሰዓላት ሕመማት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል

ክርስትና

- ◇ ቤተ ክርስቲያናችን ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጀምሮ በርካታ ሕፃናት የጥምቀተ ክርስትና አገልግሎት አግኝተዋል።

ሱብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት

- ◇ ዘወትር አርብ ሱብከተ ወንጌል ይሰጣል
- ◇ ዘወትር ቅዳሜ መላ ምእመናንን የሚያሳትፍ የሰንበት ትምህርት ቤት መርሐ-ግብር ይደረጋል
- ◇ ዘወትር ቅዳሜ የአብነት ትምህርት እና መሠረታዊ የአማርኛ ቋንቋ ለወጣቶችና ለታዳጊ ሕፃናት ይሰጣል
- ◇ ዘወትር እሑድ ሃይማኖታዊና የሥነ-ምግባር ትምህርት ለሕፃናት እና ለወጣቶች ይሰጣል

ዕድር

- ◇ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት የሆኑ ብቻ በአባልነት ተመዝግበው በጎዘናቸው ጊዜ መርጃ እንዲሆናቸው ታስቦ የተቋቋመው ዕድር ለአባላት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።

ጤና

- ◇ የምእመናን የጤና አገልግሎት ክፍል (FAITH COMMUNITY NURSING PROGRAM, EVERY SUNDAY) ዘወትር እሑድ ለምእመናን አገልግሎት ያቀርባል

ወ/ት ዘመናይ ዘሪሁን

"Remember your Creator in the days of your youth"
Ecc 12:1

**Ethiopian Orthodox Tewahedo
Spiritual Conference
in ENGLISH**

መጋቢት 16|17 March 25|26
2009 2017


ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH
RE ESE ADBART TSERHA ARYAM KIDIST SELASSIE CATHEDRAL



**Qesis
Seife Selassie**



**Zemarit
Tsion**



**Zemarit
Egezharyana**

ቅዳሜ መጋቢት 16/2009 እሑድ መጋቢት 17/2009
Sat Mar 25/2017 Sun Mar 26/2017
1PM - 5PM 12PM - 2:30PM

2601 Minnehaha Ave. Minneapolis, MN 55406

የመጋቢት መድኃኔዓለም

፳ መታዊ በዓለ ንግሥ

ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH RE ESE ADBART TSERHA ARYAM KIDIST SELASSIE CATHEDRAL

ቅዳሜ መጋቢት 23/2009
(APRIL 1/2017) እሑድ መጋቢት 24/2009
4PM ቀዜማ (APRIL 2/2017)
3AM ማህሌት

2601 Minnehaha Ave. Minneapolis, MN 55406